

ማስጠንቀቂያም ሆነ ማስፈራራያ አይሰማንም!

አባ መላኩ 11-21-17

ግብጻዊያን አሰዋን ግድብ ከውሃ ማጠራቀሚያነቱ ባሻገር ተጨማሪ ትርጉም እንደሚሰጡት ሁሉ፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም ለእኛ ኢትዮጵያውያን ከኢኮኖሚያዊ ጠቀመኔታው ባሻገር የሚያስተላልፈው ምልዕክት እንዳለ መታወቅ ይኖርበታል። ታላቁ የህዳ ግድባችን ለእኛ ኢትዮጵያውያን “ይይቻላል መንፈስን የፈጠረ”፣ እንደአድዋ ጦርነት ሁሉ ዜጎችን በአንድ መንፈስ በማሰብና በደግሞ ጥቁርና ደሃ ህዝቦች የፈለጉትን ማድረግ እንደሚችሉ ያስመሰክርንበት፣ ተለያይተዋል ለሚሉን ጠላቶቻችን አንድነታችንን ያሳዩንበት ፕሮጀክት ነው። የአሰዋን ግድብ ለግብጻዊያን የብሄራዊ ኩራታቸው የአንድነታው መገለጫ እንዲሆን በየሚዲያዎቻቸው እንደሚገልጹት ሁሉ ታላቁ የህዳሴ ግድብም ለእኛ ኢትዮጵያውያን ተመሳሳይ ትርጉም ያለው በመሆኑ ማንም ሊያስቆመው እንደማይችል ሊታወቅ ይገባል። ለፕሮጀክቱ ስኬታማነት በማንኛውም ረገድ ከመንግስታችን ጎን እንደምንሰለፍ እኛ ኢትዮጵያውያን ደግመን ደጋግመን ገልጸናል።

ባላጠናው ሳምንት መገባደጃ ላይ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በካይሮ የተካሄደው የኢትዮጵያ፣ ግብጽ እና ሱዳን የውሃ ሚኒስትሮች ስብሰባ ያለውጤት መጠናቀቁን ተከትሎ አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን ግብጽ ኢትዮጵያን አስጠነቀቀች በማለት ሲዘገቡ ተመልክተናል። የህዳሴው ግድብ በብድር ወይም በእርዳታ የሚካሄድ ፕሮጀክት ባለመሆኑ ኢትዮጵያን ማንም ሊያስጠነቅቃትም ሆነ ሊያስፈራራት አይቻለውም። ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የሚጠበቀው ወሰን ተሻጋሪን ወንዞችን በዓለም ዓቀፍ መርህ መሰረት ለመጠቀም የሚያስችለውን መንገድ መከተላል ብቻ ነው። የኢ.ፌ.ዴ.ሪ መንግስት ህዝባዊ መንግስት ነው። የአባይን ውሃ አጠቃቀምን በተመለከተም እየተገበረ ያለው መርህም ውሃውን እኩል እኩል እንጠቀም የሚል መርህን ሳይሆን “ፍትሃዊ ተቃራኒነት” የሚል ነው።

የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን በቅርቡ በኳታር ያደረጉትን ጉብኝትን ተከትሎ በርካታ በአረብኛ ቋንቋ የሚሰራጩ መገናኛ ብዙሃን የህዳሴ ግድብን ኳታር ትደግፋለች የሚሉ ዘገባዎችን ይዘው ወጥተው ነበር። ይሁንና አቶ ኃ/ማርያም ግድቡን በተመለከተ የሰጡት ምላሽ እጅግ አስደስቶኛል። “የህዳሴው ግድብ ያለማንም ድጋፍ በኢትዮጵያውያን ወጪ ብቻ የሚገነባ ፕሮጀክት ነው” ይህ የሚያመለክተው ማንም ቢደግፈውም ሆነ ቢቃወመው የሚያመጣው ነገር የለም የሚል እድምታን ያለው ነው።

የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ እንዳሉት ለግብጻዊያን ውሃ የሞትና የህይወት ጉዳይ በመሆኑ ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን የውኃ ድርሻ ማንም ሊነካባት አይችልም ሲሉ መናገራቸውን በርካታ በግብጽ ሚዲያዎች ዘገበውታል። እውነት ነው ውሃ ለግብጻዊያን ብቻ ሳይሆን ለመላው የዓለም ህዝብ ህይወት ነው። ይሁንና ይህ አባባል ፍትሃዊነት የጎደለው ይመስለኛል። ይህን ግድብ ኢትዮጵያ ለሃይል ማመንጫነት እንጂ ለመሰናጠት እንደማትችል በርካታ ዋቢዎችን አጣቅሳ አገራችን ለተፋሰሱ አገራት ብቻ ሳይሆን ለዓለም አባዳቸው መስማት ካልፈለጉ እንጂ ኢትዮጵያ ሁኔታዎችን በአግባብ አሳውቃለች።

ግብጻዊያን እየፈለጉ ያሉት በአባይ ወንዝ ላይ ግብጽ የነበራት የቅኝ ግዛት ስምምነት አሁንም ተግባራዊ እንዲሆን ነው። ይህ ነው ኢፍትሃዊነት እና አንባገንንነት ነው። የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ ኢትዮጵያ ከተፋሰሱ አገራት ህዝቦችን ሊያቀራርብና ሊያስማማት የሚችሉትን ነገሮች ሁሉ ተግብራለች። እውነት እንነጋገር ከተባለ

አገራችን ግብጻዊያንን ለማገባባት ከግማሽ መንገድ በላይ ተጉዘለች። ግብጻዊያን ግን ከቆሙበት የተንቀሳቀሱ አይመስለኝም። የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ የተፅዕኖ ግምገማ፣ የውኃ ሙሴትና አለቃቀቅ ላይ ዋናት ቢደረግም፣ ግብፅ የቅኝ ግዛት ዘመኑን እ.ኤ.አ. 1959 ስምምነት በማጣቀስ ይህ ስምምነት ተግባራዊ ካልሆነ በማለት አሁንም የሙጥኝ እንዳለች ነው።

አንዳንድ የግብጽ ፖለቲከኞችና ምሁራን እኛ ኢትዮጵያዊያኖች የህዳሴው ግድብ በጠብታ ደማችን እየገነባን ያለ ፕሮጀክት መሆኑን በአግባቡ የተረዱት አይመስለኝም። የግድቡ ግንባታ እየተጠናቀቀ በመሆኑ ከዚህ በኋላ ስለግድቡ አስፈላጊነት ማውራት የረፈደበት አስተሳሰብ ይመስለኛል። አሁን መከተል የሚገባው ስለውሃ አሞላልና አለቃቀቅ ድርድር ማድረግ እንጂ ስለአረጁና አፈጁ ውሎች ማውራት አይመስለኝም። የኢ.ፌ.ዴ.ሪ መንግስት የዲፕሎማሲ የበላይነቱን ካሳየባቸው ነገሮች አንዱ ታላቁ የህዳሴውን ግድብ ድርድር ስኬት እንደሆነ ይሰማኛል። የታላቁ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ መንግስት ከቀድሞ ጀምሮ የሚያራምደው ፍትሃዊ የውሃ ክፍፍል መርህ መንግስታችን በዓለም ዓቀፍ መድረኮች ሁሉ በአሸናፊነት እንዲወጣ አድርጎታል። በመጨረሻ ታህሳስ በመሪዎች ደረጃ በግብፅ ካይሮ የሚካሄደው ድርድር መፍትሄ የሚያመጣ ይሆናል። ይሁንና ግብጻዊያኖች ራሳቸውን ሊያዩ ይገባል። ድርድር ሰዋቶ መቀበል ማለት እንጂ ግትር ሃሳብ ይዞ የእኔ ብቻ ነው ትክክል ማለት አይደለም።

ሱዳናዊያኖች ከኢትዮጵያ ጎን ተሰልፈው የታላቁን የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የደገፉት ኢትዮጵያን ስለወደዱት ሳይሆን እውነታውን መርምረው የፕሮጀክቱን ጠቃሚነት በመረዳታቸው ነው። ሱዳንም ሆነ ግብጽ ከህዳሴው ግድብ ዋናው ተጠቃሚ አገራት ናቸው። ምክንያቱም ይህ ፕሮጀክት ስራ ሲጀምር እነዚህ አገራት በተመጣጣኝ ክፍያ የኤሌክትሪክ ሃይል ተጠቃሚ ይሆናሉ፣ ዓመቱን ሙሉ ተመጣጣኝ ውሃ ፍሰት ከማግኘታቸውም ባሻገር ከደለል ይታደጋሉ። ከሁሉም በላይ ደግሞ የወንዙ ቀጣይ ህይወት አስተማማኝ ይሆናል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ግድቧን ከደለል ለመታደግ ስትል በርካታ የአካባቢ ልማት ስራዎችን በመስራት ላይ በመሆኗ የወንዙ ቀጣይ ህይወት አስተማማኝ ይሆናል። የአባይ ውሃ ፍሰት ከመቶ አመታት ወዲህ እጅጉን የቀነሰበት ወቅት ቢኖር ባለፉት ጥቂት ዓመታት እንደሆነ ዋናቶች ያመለክታሉ። ለዚህ ዋና ምክንያቱ ደግሞ አብዛኛው ውሃ የሚመነጭባት ኢትዮጵያ ደኖች በመመንጠራቸው ሳቢያ በረሃነት በመስፋፋቱ ነው።

አንዳንድ የግብጽ ሚዲያዎች ግብጽ ጉዳዩን ለተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የሽምግልና ወይም የድርድር መድረክ ልትወስደው ትችላለች ሲሉ ዘግበዋል። ይህ ለአገራችን ትልቅ ድል ይመስለኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እየተከተለች ያለችው ፍትሃዊ መርህ በዓለም ዓቀፍ ምድረክ የሚያስመሰግናት እንጂ የሚያስወቅሳት የሚችል ባለመሆኑ ነው። አንዳንድ ግብጻዊያን ስለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በቂ መረጃ ያላቸው አይመስለኝም። ምክንያቱም የሚሰጧቸው አስተያየቶች እጅግ ይወርዱብኛል። ለአብነት ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ የግንባታ ወጪው ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያዊያኖች የሚሸፈን ሆኖ ሳለ ፕሮጀክቱን እከሌ የተባለአገር ሊደግፈው ነው፣ እከሌ ደገፈው በማለት ሶስተኛ አካልን በግድቡ ዙሪያ ለማስገባት ጥረት ሲያደርጉ ተመልክተናል ። በቅርቡ እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ኳታርን በመጎብኘታቸው አንዳንድ ግብጻዊያንን አላስደሰታቸውም። Al-Bashaer የተሰኘ የግብጽ ሚዲያ ኳታር የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን በመርዳት የግብጽን የውኃ መጠን ለመቀነስ ወጥናለች ሲሉ የግብጽ የተወካዮች ምክር ቤት አባል ሚጅር ጄነራል Mahmoud Mohieldin፣ መግለጻቸውን አግባብነት የጎደለው አስተያየት ይመስለኛል። እኚህ ግለሰብ የኳታር እና የኢትዮጵያ ግንኙነት ለእኛ ትልቅ ጉዳያችን በመሆኑ በቅርብ ልንከታተለው ይገባል ብለዋል። ኢትዮጵያ ከኳታር ጋር የሚያገናኛት እጅግ በርካታ ጉዳዮች እንዳሏት መገንዘብ ተገቢ ነው።

ኢትዮጵያ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ከማንም ዕርዳታም ይሁን ብድር ጠይቃም አታውቅም። ታላቁ የህዳሴ ግድብ በውጭ አካል የገንዘብም ይሁን የቁሳቁስ እርዳታ ያልተደረገበት በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ አንጡራ ሃብት ብቻ የሚገነባ አገራዊ ፕሮጀክት ነው። ለዚህ ነው፤ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴው ግድብ ለእኛ ኢትዮጵያውያን ከኤኮኖሚያዊ ጠቀመሜታው ባሻገር የአንድነታችንና የአብሮነታችን ማሳያ ነው የምንለው። የአሰዋን ግድብ ለግብጻውያን የብሄራዊ ኩራታቸው የአንድነታቸው መገለጫ እንደሆነ በየሚዲያዎቻቸው እንደሚገልጹት ሁሉ ታላቁ የህዳሴ ግድብም፣ ለእኛ ኢትዮጵያውያን በተመሳሳይ ትርጉም ያለው ፕሮጀክት ነው። ለፕሮጀክቱ ስኬታማነት ሁሉም አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ከመንግስታችን ጎን እንደምንሰለፍ ሊታወቅ ይገባል።